



وزارة الصحة  
Ministry of Health

የኮቪድ-19


መከላከያ

ኮርናቫይረስ

(COVID-19) ታርካ

ከ COVID-19

መከላከያ



MOH initiative


عيش  
بصحة  
Live Well




وزارة الصحة  
Ministry of Health



What is **Corona virus?**  
(COVID-19)





وزارة الصحة  
Ministry of Health

## የ COVID - 19 ማለታካከፍ



1

ካታካሚው ላክ ወይም በማለታካከል በመተጓጎል ነጠብጣቦች ከማካፈሉት ቀጥተኛ ለርጭቱ

2

በተዘላለፈ ገደቶች ነገር መሳሪያዎች በመጓጓዣ ነዘያም ክፍን ፣ ክፍንጫን ወይም ዐዳንን በመጓጓዣ ቀጥተኛ ያከሆኑ ለርጭትን ያለታከኑ


3

በበሽታው ካተያዙ ግክሎች ገር ቀጥተኛ ግንኙነት




MOH initiative

عيش  
بصحة  
Live Well



وزارة الصحة  
Ministry of Health

## የ COVID - 19 ምልክቶች :



ትኩህት



ላክ



የትንፋስ ክጥረት

MOH initiative

عيش  
بصحة  
Live Well



وزارة الصحة  
Ministry of Health

## ከ COVID - 19 ከመከላከል ;



ኢንፎክሽን በሰውና ኢን በውሃ ያታጠቡ




በሚያለግሱ ወይም በሚያለግሱበት ጊዜ ከፍቶ ኢን ከፍታጫቶ ያሸፍኑ



ኢንፍላሌንሻ ወይም ማለጠጠ ያኩ የመተጓጎል ክፍተት ህመም ምክንያቶች ከሚያሳዩ ማጓጓዣው ለውገር በቀጥታ ግንኙነት ያለውን ያስወግዱ

MOH initiative





وزارة الصحة  
Ministry of Health

## ኢኳዎን መቼ መታጠብ ክክብዎኑ?

ምግብ ከሚቀረቅሩ ሰዓታት ፣  
በመኾኑ ወቅት ኢን ሰኅካ



ምግብ ከመብከቱ ሰዓት

ከላክ ወይም ከላክሎ ሰኅካ



የታመመ ግህረብን ከመንከባከብ  
ሰዓት ወይም ሰኅካ



መታጠቢያ ሴቱን ከመቀመጥ  
ሰኅካ



የክፍፍን ዳዎ ከቀየሩ ሰኅካ



ኢንፍላንታን ከኒኩ ሰኅካ




ቆሻሻን ከኒኩ ሰኅካ




MOH initiative





وزارة الصحة  
Ministry of Health

COVID - 19 ን ከመከከሎኽ ንኩጅቶዎን ከመታጠብ ንኩክኩኸኛ መንገድ




7



4



1



8



5



2



6



3

መቼ ነዚ?

- ከመብካቱ በፊት ንኩ በኋላ
- ከኣክ ንኩ ከላላጠሉ በኋላ
- መታጠሪያ ሴቶን ከተጠቀሙ በኋላ

ንኩጅቶዎን በኣሙና ፣ በውሃ ወይም በጃምካ ፊላሽ ከ 40 ሳኩንዶች ያታጠቡ ::

MOH initiative





وزارة الصحة  
Ministry of Health



**The right way**  
to wash hands your







وزارة الصحة  
Ministry of Health

# ኪንጫካሽኑን ከመቀነስ ለኑ - ለርዕዩ ማሸነፍ



ማለገጠላዎን ያሸፍኑ ወይም  
ሕብረ ሕዋሳትን በመጠቀም  
ያለሱ



ወይም የካርድ ውለጡን  
ያጠቀሙ



ሕብረ ሕዋሳትን በተቸከ ፍጥነት ያጣኑ



ከ 40 ሰከንዶች ያህል ካጃዎን በሞቀ ውሃ  
ካና በሳሙና ያታጠቡ

MOH initiative





وزارة الصحة  
Ministry of Health




**Wrong** habits





وزارة الصحة  
Ministry of Health



## ጭምብ ከትክበሉ...

### ካክሆን በላተቀር



በሚገኝበት ክፍል በሚገኝበት በመተጋይት ከካካት ህመም ያለቀደኩ

መደም የመተጋይት ከካካት ችግር ካከበት ለው ገር በቀጥታ ግንኙነት



MOH initiative






وزارة الصحة  
Ministry of Health

## ፖሎሲናገዳሊ ምክካቶችን ከሚያሳዩ ግክሎች ጠቀሚ ምክር -

በመተጓጎል ክካካት ህመም ከፀተሎቃዩ ነው ክናም ካከፏት ሁከት ላምንተት ፖሎሲናገዳሊ ጉዳዮች ሪፐርት ካተዳሊገብቸው ሀገሮች ውለገ ክንዱ ነዎት?



ፖሎሲናገዳሊ ጉዳዮች ሪፐርት ፡፡

ከ 937 ያዳውኩ ፡፡

**937**



በክቅራሊያዎ ወዳሚገኝ ሆስፒታል ያሂዱ ፡፡

MOH initiative





وزارة الصحة  
Ministry of Health



When to use  
**the mask**





وزارة الصحة  
Ministry of Health



Prevention from  
**COVID-19**






وزارة الصحة  
Ministry of Health

# If you come from outside the KSA

You develop symptoms within 14 days of your  
arrival



High fever



Sore throat



Shortness  
of breath

then you are  
advised to



Wear a face  
mask



Stay at home



Call 937

MOH initiative

عيش  
بصحة  
Live Well



وزارة الصحة  
Ministry of Health

## ከሌሎች ከሆኑ . . .

ከንዳንዳችን የኑሮኔገገዎረሊ ኪንጌኤካሸኖችን ከሚለወጡ ጭምብክ ሁኔታዎች ጋር መታከብ ከከበሩት ብዙው ያለገኑ

ከንዳ ላይ ከሆነ ማለገጠህ በመተንተን ከካካት ህመም የሚለቀቅ ብቻ የሆነው ። ወይም በበሽታው ከተያዙ ለዎች ጋር ተገናኝተው የሚመጡ ለዎች ጭምብክን መከሰስ ከከባቸው ።



ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ ከፍ

MOH initiative








وزارة الصحة  
Ministry of Health

# ቤት መኖር

# መመሪያዎች




- ቤት ውላጥ ገንጠብ ውላጥ ያቆዩ ከፍ በተቸከ መጠን ከኬኮች ለዎች ጋር ከጓዳዎቻችን ያዳርጉ

- ኬኮች የክርለዎን ሥራ ከጓዳላት ዳጠቀቁ
- የገዛ ከፍ የህዝብ ቦታዎችን (ትምህርት ቤት ወይም ለሌሎች) ያለውን ያዳርጉ

ቤት ህብጻዎችን ከመቀበል ያቆጠቡኩኬኮች ጋር መገናኛት ከላይካጊ

ሲሆን ፡



ከቤት ሲወጡ ወይም ከኬኮች ጋር ሲገናኙ ጭምብ ያዳርጉ


በመካከላቸው ለደንገል ከጓዳ ሜትር ቦታ ያተው



When symptoms occur,  
call health 937

Follow this for 14 days  
to reduce the spread of infection





وزارة الصحة  
Ministry of Health

الوقاية من


# كورونا

الفيروس الجديد  
(COVID-19)

دليلك التوعوي

عن الفيروس


#الوقاية\_من\_كورونا



إحدى مبادرات وزارة الصحة

عيش  
بصحة  
Live Well

أخر تحديث ٢٠٢٠/٣/١٢م



وزارة الصحة  
Ministry of Health

MOH initiative

عيش  
بصحة  
Live Well

**Do you like this file?**

Click here for more

